

### የአልኮል እና ሌሎች ድራጎች (AOD) በትምህርት ቤቶች

ሕገወጥ እፅ(ድራግ) አጠቃቀም እና ያለአግባብ አጠቃቀም የፌደራል፣ ስቴት ወይም በየአካባቢው ካሉ ህግጋትን በመከተል በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የተማሪዎች የባህሪ ህግ የተከለከለ ነው። ከአደንዛዥ እፅ ጋር በተያያዘ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የተማሪዎች የባህሪ ህግ እንደጣሰ በአልኮል እና ሌሎች ድራጎች (AOD) እንደወሰደ የተጠረጠረን ማንኛውንም ተማሪ ማንኛውም ሰራተኛ ለሚለከተው ርዕሰ መምህር ወይም ተወካዩ ሪፖርት ማድረግ አለበት።

ተማሪዎችና ሰራተኞችን ለማስተማር፣ የአልኮል ጎጂነት በተመለከተ ፣ የህገወጥ እጆች እና ህጋዊ ድራጎችን አለግባብ መጠቀም እና የድልጋ ሰጪ ፕሮግራሞች ድጋፍ ለሚፈልጉ የአደንዛዥ እጽ አጠቃቀም በተመለከተ የትምህርት ቤት ቦርድ የአደንዛዥ እፅ የመለከላከል ፕሮግራም ያበረታታል። ነገር ግን ተማሪዎችን ለመርዳት አለአግባብ የመጠቀም ችግር በተመለከተ ዋናው ጎጂነት ያለው በተማሪዎችና በወላጆች ነው።

#### I. አጠቃላይ

በቨርጅኒያ ህግ § 18.2-247 በተገለፀው መሰረት አልኮል መያዝ፣ ወይም ማንኛውንም ቁጥጥር የሚደረግበትን እፅ ፣ ተመሳሳይ ቁጥጥር ወይም ማሪዎች ወይም በቨርጅኒያ ህግ § 18.2-248.1:1 በተጠቀሰው መሰረት ሲንተቲክ ካናቢኖይድስ( synthetic cannabinoids) በትምህርት ቤት ንብረት ውስጥ መያዝ ወይም ትምህርት ቤቱ ኋላፊነት በሚካሄድ ዝግጅት ላይ ይዞ መገኘት ክልክል ነው።

##### A. መባረር

በቨርጅኒያ ህግ § 18.2-248.1:1 በተደነገገው መሰረት አልኮል ፣ ቁጥጥር የሚደረግበትን እፅ ፣ ተመሳሳይ ቁጥጥር የሚደረግበትን እፅ ማሪዎች ወይም ሲንተቲክ ካናቢኖይድስ( synthetic cannabinoids) በትምህርት ቤት ንብረት ውስጥ ወይም ትምህርት ቤቱ ኋላፊነት በሚካሄድ ዝግጅት ላይ ተማሪ ይዞ የተገኘ መሆኑ ከተወሰነ የተማሪ እገዳ/ መባረር ፖሊሲ JGD/JGE በሚገልፀው መሰረት ተማሪው ሊባረር ይችላል ። ሱፐር ኢንቴንደንቱ ጉዳዩ በሚመለከት በተገኘው እውነታ እና እነዚያ ልዩ ሁኔታዎች የተፈጠሩ መሆኑ እና ሌላ ዓይነት እርምጃ ተገቢ ስለመሆኑ ሊወሰን ይችላል። እንደዚህ ዓይነት እርምጃ የቨርጅኒያ ሕግ ፤ በታይትል 22.1 መሰረት ምእራፍ 14፣ አንቀፅ 3 መሰረት ይወሰዳል።

##### B. ለወላጆች እና ለህግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት መደረግ አለበት ።

በፖሊሲ CLA የሕገወጥ ድርጊት መፈፀም እና የእጽ አለአግባብ መጠቀም መሰረትርዕስ መምህሩ የዚህ ፖሊሲ መጣሱን ለወላጆች እና ለአካባቢው የህግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት ያደርጋል።

#### II የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዎች

A. የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዎች የፖሊሲው ክፍል I ተገዢ መሆናቸውን እና እንደሌሎች ተማሪዎች እኩል ለሌላ ጉዳት የሌላቸው ተማሪዎች እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል ይህ ከስተት ከተማሪው ችግር የሚመነጭ መሆኑ ካልተወሰነ በስተቀር። በመደበኛ ከሚከተሉት የሥነ ሥርዓት ቅጣት በተጨማሪ የፖሊሲ JGDA የተገለፀው የአካል ጉዳት ያለው ተማሪ የሥነ ሥርዓት ቅጣት አሰጣጥ ተፈጻሚ ይሆናል።

##### B. ከዚህ በተጨማሪ የእፅ አለግባብ በመጠቀም ምክንያት አካል ጉዳት ያለው ተማሪ ከትምህርት የማስወጣት ስልጣን

1. በተጨማሪም በንዑስ ክፍል A ከተሰጠው ሥልጣን በተጨማሪ የአካል ጉዳት ያለው ተማሪ ያለ ወላጅ ፈቃድ ከትምህርት ቤት ሊወጣና ለአርባ አምስት(45) ቀናት ላልበለጠ ጊዜ በጊዜያዊነት በሌላ የትምህርት ፕሮግራም ሊመደብ ይችላል በትምህርት ቤት ውስጥ ባለበት ወቅት ፣ በግቢ ወስጥ ባለበት ሰዓት በስቴቱ ኋላፊነት ወይም በአካባቢው የትምህርት ተቋማት በሚካሄድ ዝግጅት ተማሪው አውቆ ከያዘ ወይም ህገወጥ እፅ ከተጠቀመ ወይም ከሸጠ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበትን ድራግ እንዲሸጥለት ከፈለገ። ይህ ምርጫ አለ ምንም እንኮ የችግሩ መገለጫ

ቢኖርም ። በተመሳሳይ መልኩ የአካል ጉዳት በሌለበት ተማሪ ሊወሰድ ከሞቸለው ቅጣት የበለጠ ጉዳት ባለው ተማሪ ላይ መውሰድ አይኖርበትም።

2. ለአርባ አምስት(45) ቀናት ላልበለጠ ጊዜ እገዳ ሲባል “ሕገወጥ ድራግ እፅ” እና “ቁጥጥር የሚደረግበት ድራግ” እንደሚከተለው ትርጉሜ አለው፤

- a. ቁጥጥር የሚደረግበትን ድራግ ማለት መድሐኒት ወይም ሌላ ነገር ቁጥጥር የሚደረግባቸው በንጥረ ነገሮች ሕግ (21 U.S.C. 812(C) በክፍል 202(c) V በዝርዝር ሠንጠረዥ I ፣ II፣ III፣ IV ወይም V የተካተቱ ንጥረ ነገሮች ናቸው።
- b. ሕገወጥ መድሐኒት (ድራግ) ማለት ቁጥጥር የሚደረግባቸውን ንጥረ ነገሮች ነገር ግን ቁጥጥር የሚደረግባቸውን በሕጋዊ መንገድ የተገኘና በጤና ባለሞያ ትእዛዝ ወይም በሕግ በተገለፀው ወይም በሌላ የፌደራል ሕግ በተገለፀው መሰረት የሚወሰድ መድሐኒትን አይጨምርም።

- የፀደቀው፤ ጁን 18፣ 1998
- የተሻሻለው፤ ጁላይ 6፣ 2000
- የተሻሻለው፤ ጁን 21፣ 2001
- የተሻሻለው፤ ጁን 15፣ 2004
- የተሻሻለው፤ ጁላይ 1፣ 2011
- የተሻሻለው፤ ዲሴምበር 18፣ 2014
- የተሻሻለው፤ ዲሴምበር 20፣ 2018

የሕግ ማጣቀሻ፤ 20 U.S.C. §§1415(k)(1)(G)(ii), 1415(k)(7)(A), 1415(k)(7)(B).  
21 U.S.C. §§ 812.

የቨርጅኒያ ህግ 1950 እንደተሻሻለው §§ 16.1-305.1, 18.2-247, 18.2-250, 18.2-250.1, 18.2-255.2, 22.1-78, 22.1-276.01, 22.1-277.08.

8 VAC 20-81-10.

- የቃላት መፍቻ፤ CLA የደንብ መተላለፍ እና ያለአግባብ እፅ መጠቀም ሪፖርት
- IGAG ስለ ድራግ ፣ አልኮል እና ሲጋራ ማስተማር
- JFC የተማሪ ባህሪ
- JFC-R የተማሪ ባህሪ መመዘኛ ደረጃ
- JFCF -R/JFCI-R የአልኮል እና ሌሎች እፃች ድራጎች(AOD ) አለአግባብ መጠቀም፤ ደንቦች
- JGD/JGE የተማሪ እገዳ/መባረር
- JGD-R/JGE-R የተማሪ እገዳ/መባረር ደንቦች
- JGDA የአካል ጉዳት ያለው ተማሪ የሥነ ሥርዓት ቅጣት
- JHCD ለተማሪዎች የመድሐኒት አሰጣጥ አሰራር
- JHCD-R ለተማሪዎች የመድሐኒት አሰጣጥ አሰራር ደንቦች
- JHG ልጅ የማንገላታት እና በግዴለሽነት አለመጠበቅ ሪፖርት
- JO የተማሪ ሪከርድ ማህደር